

ጋዜጣዊ መግለጫ

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ (ኢ.ዲ.ቲ.ኤፍ) “ነገን እንገንባ” ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ በመመደብ አራት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ግንባታ ለመጀመር ወሰነ።

እኤአ ጥር 28 ቀን 2022 ዓ.ም.

ውድ የኢ.ዲ.ቲ.ኤፍ ለጋሾች እና ደጋፊዎች፤

ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ለመቆም በገባነው ቃል መሰረት “ነገን እንገንባ” በተሰኘው የኢ.ዲ.ቲ.ኤፍ ፕሮጀክት ሶስት ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ በመመደብ በኢትዮጵያ በጦርነት በተጎዱ ክልሎች ውስጥ አራት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ግንባታ ለመጀመር መወሰናችንን ስናበስርዎት በታላቅ ኩራት ነው። ዘላቂው ዓላማችን በኢትዮጵያ ውስጥ የረጅም ጊዜ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ማገዝ መሆኑን ብንገነዘብም፤ ይህ እርምጃ በጦርነቱ ምክንያት በወደሙት ትምህርት ቤቶች ምክንያት የተከሰተውን ችግር ለመቅረፍ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንደሚያደርግ እናምናለን። ይህ ፕሮጀክት በገጠር እና በጦርነት በተጎዱ አካባቢዎች እጅግ አስፈላጊ የሆነውን የትምህርት አቅርቦት ለማሟላት የበኩሉን አስተዋፅኦ ያደርጋል።

ከኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በአጠቃላይ አራት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፤ ማለትም ሁለት በአማራ፤ ሁለት በአፋር ክልሎች የምንገነባ ሲሆን፤ እነዚህም ት/ቤቶች በአጠቃላይ 3,840 ተማሪዎችን ያስተናግዳሉ። ከት/ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ለወራት ካካሄድነው የዳሰሳ ጥናትና ምክክር በኋላ ይህ ጅምር የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ከተልዕኮው ጋር በሚጣጣም መልኩ በኢትዮጵያ ለተከሰተው ችግር የበኩሉን ምላሽ በመስጠት አሻራውን ለማሳረፍ መድረሱን ያሳየናል።

በሁለቱ ክልሎች የሚገነቡት የአራቱ ትምህርት ቤቶች ልዩ ቦታ መረጣ የሚከተሉትን መስፈርቶች ያገናዘበ ይሆናል፤

- በትምህርት ቤቶች ውድመት ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ መሆናቸውን
- ለተቸገሩ ልጆች የትምህርት እድል ሊሰጡ የሚችሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ፍላጎት ከፍተኛ መሆኑን፤
- ራቅ ባሉ አካባቢዎች የመሠረተ ልማት ባለመዘርጋቱ ብዙ የተቸገሩ ልጆች፤ በተለይም ልጃገረዶች፤ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዕድል ለማግኘት ስለሚቸገሩ፤
- ሴት ተማሪዎች ትምህርት ፍለጋ ከቤተሰቦቻቸው ርቀው በሚሄዱበት ወቅት ለደህንነት አደጋ፤ በተለይም ለሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ተጋላጭ መሆንን ያጠቃልላል።

እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የሚገነባው የት/ሚኒስቴር የንድፍ እና የደረጃ መስፈርቶችን በማሟላት ተማሪዎች ደህንነታቸው ተጠብቆ ትምህርታቸውን የሚከታተሉበት ቦታ እንዲሆኑ ይደረጋል። በዚህም መሰረት እያንዳንዱ የመማሪያ ክፍል በቂ ስፋት የሚኖረው ሲሆን፤ ት/ቤቱ አስፈላጊ የመምህራን እና የአስተዳደር ቢሮዎች፤ ቤተ መጻሕፍት፤ ቤተ ሙከራ፤ የመዝናኛ ቦታ፤ የምክር አገልግሎት መስጫ፤ የመጀመሪያ ደረጃ የህክምና እርዳታ መስጫ፤ መጻዳጃ ቤቶችና የዕቃ ማስቀመጫ ክፍሎች ይኖሩታል።

ለለጋሾቻችን እና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ልናረጋግጥ የምንፈልገው፤ ህዝብን ማዕከል ያደረጉ የማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ የልማት ፕሮጀክቶችን የማገዝ ተልዕኳችን ከመቼውም ጊዜ በላይ የጠነከረ መሆኑን ነው።



ETHIOPIAN DIASPORA TRUST FUND

ከኢ.ዲ.ቲ.ኤፍ ተልዕኮ ጋር በተጣጣመ መልኩ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን በመቆም የመልሶ ግንባታ ጥረቶችን ሁሉ በምንችለው እንደግፋለን።

ለሚያደርጉልን ድጋፍ ከፍተኛ ምስጋናችንን እናቀርባለን።

ለማንኛውም ተጨማሪ መረጃ ወይም ጥያቄ [የኢ.ዲ.ቲ.ኤፍ ድረ-ገጽን](mailto:info@ethiopiaintrustfund.org) ይጎብኙ ወይም በ info@ethiopiaintrustfund.org ኢሜል ይላኩልን። ስለ ልገሳ ጥያቄዎች እባክዎትን በ donations@ethiopiaintrustfund.org ኢሜይል ይላኩልን ወይም በ 1-888-829-0027 ይደውሉልን።

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ

www.ethiopiaintrustfund.org